

የኢትዮጵያ ሽግግር መንግሥት

ነጋሪት ጋዜጣ

NEGARIT GAZETA OF THE TRANSITIONAL GOVERNMENT OF ETHIOPIA

የአንቀጽ ፲.95

በኢትዮጵያ ሽግግር መንግሥት
የተወካዮች ምክር ቤት ተጠባባቂነት የወጣ

የፖስታ ግጥን ቁ. ፳፯፻፩ (80,001)

ግ ወ ግ

አዋጅ ቁጥር ፯/፲፱፻፹፱ ዓ.ም.

ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን ለማቋቋም
የወጣ አዋጅ ፲፮ ፪

CONTENTS

Proclamation No. 7/1992

A Proclamation to Provide for the
Establishment of National/Regional
Self-Governments Page 6

አዋጅ ቁጥር ፯/፲፱፻፹፱

ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን
ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ይፈለግባቸው ከነበረው የፖለቲካ አፈና ፣ የኢኮኖሚ ጭጋና የባህላዊ ጭቆና ለመላቀቅ ትግል አድርገው በመጨረሻ ላይ የነበረውን ያለፉት መንግሥታት ቅጥያ የሆነውን ቀጥሎ አምባገነን መንግሥት ለመገርሰስ በመቻላቸው ፣ ይህን ወታደራዊ አምባገነን መንግሥት ለመገርሰስ የበቀሉ ልዩ ልዩ የብሔሮች ነፃነት ግንባሮችና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች በአዲስ አበባ ከተማ ከሰኔ ፳፱ ቀን እስከ ሰኔ ፳፰ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ድረስ የሰላምና የዲሞክራሲ ጉባኤ አድርገው የሽግግር መንግሥት በማቋቋምና የሚመራበትን መመሪያ ለሽግግር ወቅት የሚያገለግል መርህ የያዘ ቻርተር ያጸዱ በመሆኑ ፣

በዚህ ቻርተር ላይ የብሔሮች ፣ የብሔረሰቦችና የሕዝቦች የሰጠ ዕድል በራስ የመወሰን መብት የተረጋገጠና የራሳቸውን ነፃነት በራሳቸው የማስተዳደር መብት የተጠበቀ በመሆኑ ፣ ይህንን የብሔሮች ፣ የብሔረሰቦችና የሕዝቦች መብት ተግባራዊ ለማድረግ ይቻል ዘንድ ክልሎችን የሚወስን ፣ እንዲሁም መስተዳድሮችንና ምክር ቤቶችን የሚያቋቁም ሕግ ግዑብ በማስፈለጉ ፣

በሽግግር ወቅት ቻርተር አንቀጽ ፪ /ለ/ ፣ አንቀጽ ፱ /መ/ እና አንቀጽ ፲፫ መሠረት የሚከተለው ታውጅዋል ።

ምዕራፍ አንድ ጠቅላላ

፩ አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ «ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፯/፲፱፻፹፱» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

PROCLAMATION No. 7/1992

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF NATIONAL/ REGIONAL SELF-GOVERNMENTS

WHEREAS the nations, nationalities and peoples of Ethiopia, through their struggle against the political suppression, economic exploitations and cultural oppression, have been able to topple the last regime of military dictatorship which was a continuation of past regimes;

WHEREAS the national liberation movements and other political organizations which toppled the said regime of military dictatorship have, in the Peace and Democracy Conference which they convened in Addis Ababa from July 1 to July 5, 1991, established a Transitional Government and adopted a Charter embodying guidelines by which the Government is to be guided and principles to serve during the transition period;

WHEREAS the right of nations, nationalities and peoples to self-determination and to determine their own affairs by themselves has been affirmed by the said Charter;

WHEREAS it is necessary to issue a law defining regions as well as establishing self-Governments and Councils with a view to giving effect to this right of nations, nationalities and peoples;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 2(b), 9 (d) and 13 of the Charter, it is hereby proclaimed as follows.

CHAPTER ONE General

1. Short Title
This Proclamation may be cited as the "National/Regional Self-Governments Establishment Proclamation No. 7/1992".

የታላቁ አገገብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ ፡

- ፩. «ቻርተር» ግለት ሐምሌ ፲፩ ቀን ፲፱፻፹፫ ዓ.ም. በወጣው ነጋሪት ጋዜጣ ሃምሳኛ ዓመት ቁጥር ፩ የታወጀው የኢትዮጵያ የሽግግር ወትት ቻርተር ነው ፡
- ፪. «ግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት» ግለት በቻርተሩ መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ግዕዝላዊ መንግሥት ነው ፡
- ፫. «መስተዳድር» ግለት ለዚህ አዋጅ አረጋጊያ በብሔር ወይም በክልል ደረጃ የራሱ የሕግ አውጭ ፣ የሕግ አስፈጻሚና የጻጻነት ሥልጣን አጠቃላይ የያዘ አካል ነው ፡
- ፬. «ብሔራዊ የሽግግር መስተዳድር» ግለት ግንኙ ወጥ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ በራሱ ሙሉ ከአ ምድር ክልል ውስጥ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የሚያቋቋመው የብሔራዊ የሽግግር ወትት መስተዳድር ነው ፡
- ፭. «ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር» ግለት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ አገላለጽ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦች እና ወይም ሕዝቦች ስምምነት በመጣመር የሚቋቋም እንደ አንድ ብሔራዊ መስተዳድር የሚቆጠር የሽግግር ወትት መስተዳድር ነው ፡
- ፮. «አንድ ብሔረሰብ» ግለት የሕዝቡ ቁጥር አንስተኛ በመሆኑ በራሱ የወረዳ መስተዳድር ለማቋቋም የግዴታ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ነው ፡
- ፯. «ብሔር» ወይም «ብሔረሰብ» ግለት በአንድ ከታገጠ ሙሉ ክልል ምድር የሚኖር አንድ የመገባባድ ቋንቋና የአንድነት ሥነልቦና ያለው ሕዝብ ነው ፡

፪. ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች ስለማቋቋም

፩. ከዚህ የሚከተሉት ብሔር ፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድሮች ያቋቋማሉ ፡

ክልል አንድ	ክልል ስድስት	ክልል ዘጠኝ
*፩. ትግራይ	*፲፩. ጉሙዝ	*፳፮. ወላይታ
፪. ባህ	፲፪. ኮማ	*፳፰. ዳወር
፫. ከናማ	*፲፫. በርታ	*፳፱. ኮንታ
	፲፬. ሰሜን ግሌ	*፴. አይዲ
	፲፭. ጃሞ	*፴፩. ገጥዳ

ክልል ፀላት

*፳፪. ሙሉን

ክልል ሰባት *፴፪. ጉፋ

ክልል ሦስት *፲፮. ጉራጊ ፴፫. ዘይሴ

*፳፫. አግራ *፲፯. ሃዲያ ፴፬. ጉበዝ

*፳፬. አገው—ከሚርኖ *፲፰. ከምባታ *፴፭. ቡሳ

*፳፭. አገው—አወገገኛ *፲፱. አላባ *፴፮. ኩጉላ

*፳፮. ለርሞ (ቃሉ አካባቢ) *፳. ጠምባር ፴፯. ጊዶሴ

*፳፯. የም *፳፩. ጋሞ

ክልል አራት ክልል ስምንት

*፳፪. ለርሞ *፳፪. ሲዳማ

ክልል አምስት *፳፫. ጊዲላ

*፲. ሱግሌ *፳፬. ቡርጂ

*፳፭. አግር (ኮሬ)

*፳፮. ጊዲቾ

In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

1. "Charter" means the Transitional Period Charter of Ethiopia Promulgated in the Negarit Gazeta 5(6) No. 1, issued on July 22, 1991;
2. "Central Transitional Government" means the Transitional Government of Ethiopia established in accordance with the Charter;
3. "Self-Government" means, for the purpose of this Proclamation, a national or regional entity vested with legislative, executive and judicial powers;
4. "National Transitional Self-Government" means a national or regional entity established in accordance with the Charter for the purpose of administering its own affairs within its geographical area;
5. "Regional Transitional Self-Government" means a Transitional Self-Government which is jointly established by, and with the agreement of, two or more adjacent nations, nationalities or peoples and which is considered as a National Self-Government;
6. "Minority Nationality" means a nationality or people which cannot establish its own *Wereda* Self-Government because of the small number of its population;
7. "Nation" or "Nationality" means a people living in the same geographical area and having a common language and a common psychological make-up and identity.

3. Establishment of National/Regional Self-Governments

1. The following nations, nationalities and peoples shall establish National/Regional Self-Governments:

Region One	*19. Alaba
*1. Tigray	*20. Tembaro
2. Saho	*21. Yem
3. Kunama	Region Eight
Region Two	*22. Sidama
*4. Afar	*23. Gedio
Region Three	*24. Burje
*5. Amhara	*25. Amaro (Koro)
*6. Agaw-Kamirgina	*26. Gidicho
*7. Agaw-Awongigna	Region Nine
*8. Oromo (Around Kalu)	*27. Wolaita
Region Four	*28. Dawuro
*9. Oromo	*29. Konta
Region Five	*30. Aydi
*10. Somali	*31. Gewada
Region Six	*32. Melon
*11. Cumuz	*33. Gofa
12. Koma	34. Zoyisse
*13. Berta	35. Gobez
14. North Mao	*36. Busa
15. Shinasha	*37. Konssa
Region Seven	*38. Gamo
*16. Gurage	38. Gidole
*17. Hadiya	Region Ten
*18. Kembata	*40. Basketo

፮/ የወረዳ እና የብሔራዊ ክልላዊ የሰጥጥ መስተዳድር ተቋማት የተደነገጉትን መብቶች የግብር በር ጋላሬጎችና ግዴታ አለባቸው ።

፩. የብሔራዊ መስተዳድሮች ወሰን አከላለል

፩. የብሔር ፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ኩታ ገጠም አሰፋረር ለብሔራዊ መስተዳድር ወሰን አከላለል መሠረት ይሆናል ።

፪. ሀ) የአንድ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ መልክ ምድራዊ ወሰን በዝርዝርና በግልጽ ተለይቶ እስኪከለል ድረስ ከ፲፱፻፷፮ ዓ.ም. በፊት የነበሩት ወረዳዎች ወሰኖች ለአዋሳኝ ብሔራዊ የሽግግር መስተዳድሮች አከላለል መሠረት ይሆናሉ ።

ለ) በአንድ ወረዳ ውስጥ ከአንድ በላይ የሆኑ ብሔር ፣ ብሔረሰብና ሕዝቦች በሚኖሩበት ጊዜ ወረዳው ከሃምሳ በመቶ በላይ ወደሆነው ብሔር ፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ አዋሳኝ መስተዳድር ይጠቃሉ ።

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪/ እንደተደገገው ከሃምሳ በመቶ በላይ የሆነ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ በሌለበት ጊዜ ወይም አላላቢ የሆኑ አለመግባባት በወረዳው ሕዝቦች መካከል ካለ የወሰን ክልል ሁለቱ አዋሳኝ ብሔራዊ የሽግግር መስተዳድሮች የሕዝቡን ፍላጎት በግንጥረት በሚያደርጉት ስምምነት ይወሰናል ።

፪. የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር መነሻ እርከን

፩. የግንኛውም ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር መነሻ እርከን ወረዳ ይሆናል ። ከወረዳ በታች የቀበሌ ነዋሪዎች በማኅበራዊና ፖለቲካዊ ሕይወት ለመሳተፍ የሚያስችላቸው የቀበሌና እንደአስፈላጊ ጊነቱ የከፍተኛ እርከን ሥልጣንና ተግባር በብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ይወሰናል ።

፪. በአንድ ወረዳ ውስጥ ያለ ነዋሪ ሕዝብ በሙሉ ነዋሪዎቹ ቀጥተኛ ተሳታፊነት የወረዳ አመራር ይመርጣል ። ብሔር ፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በቻርተሩ የሰፈረው መሠረታዊ መብት የማይናጋበትና ዜጎች ምርጫን በሚመለከት ያላቸው መብት አላግባብ የማይገደብ ሁኔታ በምርጫ አፈጻጸም ሕግ ይደነገጋል ።

፫. በወረዳው ውስጥ የሚገኝ አናላ ብሔረሰብ የሕዝቡ ቁጥር በ፶ንስም እንኳን ለብሔራዊ ተዋጽኦ ሲባል ለወረዳው ም/ቤት አግባብ ያለው ውክልና ይኖራል ።

፫. ሕጋዊ ሰውነት

የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሥልጣን የበላይነት እንደተጠበቀ ሆኖ ፣ ግንኛውም ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር እንዲሁም የወረዳ አስተዳደር የራሱ የፖለቲካ ሥልጣንና የሕግ ሰውነት አለው ።

፬. የሥራ ዘመን

የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች የሥራ ዘመን በቻርተሩ አንቀጽ ፲፪ እንደተጠቀሰው ከግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሥራ ዘመን ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ።

ments shall have the responsibility and duty in respect for the rights provided for in the Charter

4. Delimitation of Borders of National Self-Governments

1. The adjacency of territory settled by a nation, nationality and people shall be the basis for the delimitation of the borders of a National Self-Government

2. a) The borders of *Weredas* that existed prior to the Charter shall be taken as the bases for the delimitation of the borders of adjacent National Transitional Self-Governments until the details of the geographical borders of each nation, nationality and people are specifically laid down.

b) Where a *Wereda* is settled by more than one nation, nationality or people, such *wereda* shall be incorporated in the adjacent Self-Government of the nation, nationality or people of which more than 50% of the *wereda* is composed.

3. In the absence of a nation, nationality or people which forms more than 50% of the *wereda* as provided in sub-article 2 of this Article or where there is a serious disagreement among the peoples of such *wereda*, its borders shall be delimited by agreement between the two adjacent National/Regional Transitional Governments taking into account the interests of the people.

5. Basic Unit of Hierarchy of National/Regional Transitional Self-Governments

1. The basic unit of hierarchy of every National/Regional Transitional Self-Government shall be the *wereda*. Powers and duties of *kebele* hierarchies and, where necessary, Higher hierarchies below *weredas* through which *kebele* resident can participate in social and political life, shall be determined by National/Regional Transitional Self-Governments.

2. The people living in a *wereda* shall elect their leadership with the direct participation of the people. Conditions of election shall be prescribed in the national law pursuant to which the fundamental principle of a nation, nationality and people to determine the affairs laid down in the Charter may not be unduly restricted and the right of citizens regarding election may not be unduly restricted.

3. Minority nationalities within the *wereda* shall have appropriate representation in the *Wereda Council* for the purpose of achieving national composition.

6. Legal Personality

Without prejudice to the supreme political power of the Central Transitional Government, every National/Regional Transitional Self-Government and *Wereda Administration* shall have its own political power and legal personality.

7. Term of Office

The term of office of National/Regional Transitional Self-Governments shall be the same as that of the National Transitional Government as provided for under the Charter.

የሕዝብ አላማ የሽግግር መስተዳድር አደረጃጀት እና ሥልጣን

ክፍል አንድ

መዋቅርና ሥልጣን

የመስተዳድሮች መዋቅር

፩ ግንኙነት ስራው ከሌላው ክፍል የሽግግር መስተዳድር የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል ።

- ሀ) ስራው ከሌላው ምክር ቤት ፣
- ለ) ስራው ከሌላው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፣
- ሐ) የዳኝነት አካል ፣
- መ) የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ፣
- ሠ) የአዲትና የቁጥጥር መሥሪያ ቤት ፣
- ረ) የፖሊስና የፀጥታ መሥሪያ ቤት ፣
- ሰ) የአገልግሎትና የልማት ኮሚቴ ።

፪ ሀ) በአንድ ስራው ከሌላው ክፍል የሽግግር መስተዳድር ውስጥ ያለ ቻርተር የተሰጠው የከተማ ግዝጋጃ ቤት በቻርተር መሠረት ይተዳደራል ።

ለ) ከንቲባውም በከተማው ነዋሪ ሕዝብ ይመረጣል፤ ተጠሪነቱም ለመረጠው ሕዝብና ለስራው ክፍል ምክር ቤት ይሆናል ።

ሐ) የምርጫው ዝርዝር የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ ይወሰናል ።

፫ የስራው መስተዳድሩ ስፋት ከወረዳ የማይበልጥ ካልሆነ በስተቀር ስራው መስተዳድሮች ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ሲባል በሁለት እርከን ፣ በወረዳና በስራው ፣ የተከፈለ ስራው ይኖራቸዋል ። ሆኖም በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮/፩/(መ) መሠረት ሌሎች የማካከል ስራዎች እርከኖች ሊቋቋሙ ይችላሉ ።

የመስተዳድሮች አጠቃላይ ሥልጣን

፩ ከባሕርያቸው የተነሳ በግልጽ ተለይተው በማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ሥልጣን ሥር ከሆኑ ጉዳዮች ግለትም መከላከያ ፣ የውጭ ጉዳይ ፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ፣ የዜግነት መብት መስጠት ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግወጃና ከስራው ክፍል የሽግግር መስተዳድር አቅም ውጭ የሆነ ሁኔታ ሲፈጠር ሠራዊት ማስማራት ፣ ገንዘብ ማሳተም ፣ ከፍተኛ የልማት ተቋማትን ማቋቋምና ማስተዳደር ፣ ከፍተኛ የመገናኛ አውታሮችን መዘርጋትና ማስተዳደር ከመሳሰሉት በስተቀር ፣ ስራው ክፍል የሽግግር መስተዳድሮች በመልክእ ምድራዊ ክፍላቸው ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ሁሉ ላይ የሕግ አውጭ ጭነት ፣ የሕግ አስፈጻሚነትና የዳኝነት ሥልጣን ላላቸው ።

፪ የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ፣ ባለሥልጣናትና ኮሚሽኖች ሥልጣናቸውም ሆነ ኃላፊነታቸው ከስራው ክፍል የሽግግር መስተዳድሮች ሥልጣንና ተግባር ጋር በግይታ መልኩ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዘጋጅቶ በማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት ይወሰናል ።

Structure and Powers of National/Regional Transitional Self-Governments

PART ONE

Structure and Powers

8. Structure of Self-Governments

1. Every National/Regional Transitional Self-Government shall have the following organs:

- a) a National/Regional Council;
- b) a National/Regional Executive Committee;
- c) a Judicial Organ;
- d) a Public Prosecution Office;
- e) an Audit and Control Office;
- f) a Police and Security Office; and
- g) a Services and Development Committee.

2. a) A chartered municipality of an urban centre within a National/Regional Transitional Self-Government shall be administered in accordance with its Charter.

b) The mayor shall be elected by the residents of the urban centre; and he shall be accountable to the people which elected him and to the National/Regional Council.

c) Details of the election shall be prescribed by a law to be issued by the Council of Representatives of the Central Transitional Government.

3. With the exception of any National Self-Government the size of whose territory does not exceed that of a wereda, National Self-Governments shall, for the purpose of implementing this Proclamation, have administrations divided into two hierarchies, namely wereda and national levels, provided, however, that other intermediate hierarchies may be created in accordance with Article 15 (1) (d) of this Proclamation.

9. General Powers of Self-Governments

1. National/Regional Transitional Self-Governments shall have legislative, executive and judicial powers in respect of all matters within their geographical areas except such matters as defence, foreign affairs, economic policy, conferring of citizenship, declaration of a state of emergency, deployment of army where situations beyond the capacity of National/Regional Transitional Self-Governments arise, printing of currency, establishing and administering major development establishments, building and administering major communications networks and the like, which are specifically reserved for the Central Transitional Government because of their nature.

2. The powers and responsibilities of ministries, authorities and commissions of the Central Transitional Government shall be proposed by the Council of Ministers consistent with the powers and duties of National/Regional Transitional Self-Governments and shall be decided upon by the Council of Representatives of the Central Transitional Government.

፫. የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለግዕዝላዊው የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት እና ለመረጠው ክልል ሕዝብና ብሔር ይሆናል ።

፬. የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤትና ለግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሆናል ።

፭. የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሊቀ መንበር ከአገሪቱ ፕሬዚዳንትና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በቀጥታ ለመገናኘት ይችላል ።

I. የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች ልዩ ሥልጣን

የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ የተደነገገው ጠቅላላ ሥልጣን እንደተጠበቁ ሆኖ፣ ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች ከዚህ የሚከተለው ሥልጣን ይኖራቸዋል፤

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ /፩/ እና /፫/ እንዲጠበቁ ሆነው ከአገር ውስጥ የብድር ጥገኞች የመበደር፣ ቀረጥና ግብር የመጣል፤

፪. አገባብ ካለው የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ፖሊሲ ጋር የማይዕረፉ ሕዝባዊ አገልግሎቶችን የሚመለከቱ ሕጎችና ደንቦች የግድግዳነትና ሥራ ላይ የግደባቸዋል፤

፫. አገባብ ባለው የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ፖሊሲ መሠረት የግንባራና የኢኮኖሚ ልግግት ፕሮግራሞችን የማቀድ፣ የመምራት፣ የመቆጣጠር፤

፬. የግንባራና የኢኮኖሚ ልግግት ተጽዕኖችን ወይም ድርጅቶችን የማቋቋም፣ የመምራት፣ የመቆጣጠር፤

፭. በጀት የግዝጋጀት፣ የግጽደትና በተገባር ላይ የግደባቸዋል፤

፮. የክልሉን የተፈጥሮ ሀብት አገባብ ለባዎ የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት አጠቃላይ ፖሊሲና ሕግ መሠረት የግስተዳደር፣ የግልግትና የመጠበቅ፤

፯. በራሳቸው ሥልጣንና በጀት የመሥተዳድራቸውን ሠራተኞች የመቅጠርና የግስተዳደር፣ ሆናፕ የሠራተኞቹ አስተዳደር ሁኔታ እና የጡረታ ጉዳይ በግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሠራተኛ አስተዳደርና የጡረታ ሕጎች መሠረት ይፈጸማል፤

፰. አገባብ ባለው የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ፖሊሲና መመሪያ መሠረት የሕዝቡን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስችል የጸጥታና የፖሊሲ ኃይል የማቋቋምና የመምራት፤

፱. ከባሕርያቸው የተነሳ በግልጽ ተለይተው ለግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ፍርድ ቤቶች ከተመደቡ ጉዳዮች በስተቀር በክልሉ ግናቸውንም ጉዳዮች ለማየት ሥልጣን ያለው የዳኝነት አካል የመመሥረት፤

፲. የመስተዳድሩ ንብረት ባለቤት መሆን፣ ንብረት ማፍራት እና ማስተላለፍ።

3. A National/Regional Transitional Self-Government shall be accountable to the Council of Representatives of the Central Transitional Government and to the people of the region and to the nation that elects it.

4. The Executive Committee of a National/Regional Transitional Self-Government shall be accountable to the National/Regional Council and to the Council of Representatives of the Central Transitional Government.

5. The Chairman of a National/Regional Transitional Council shall have direct access to the President of the State and to the Prime Minister.

10. Special Powers of National/Regional Transitional Self-Governments

Subject to the provisions of Article 9 of this Proclamation, National/Regional Transitional Self-Governments shall be granted the following powers and duties:

1. subject to sub-articles 1 and 3 of Article 9, to borrow from domestic lending sources and to levy duties and taxes;

2. to issue and implement laws and rules relating to public services which do not conflict with the relevant policy of the Central Transitional Government;

3. to plan direct and supervise social and economic development programmes in accordance with the relevant policy of the Central Transitional Government;

4. to establish, direct and supervise social and economic development establishments or enterprises;

5. to prepare, approve and implement their own budgets;

6. to administer, develop and protect the natural resources of the region in accordance with the relevant general policy and law of the Central Transitional Government;

7. to employ and administer the personnel of their own Self-Governments on account of their own powers and budgets provided, however, that the conditions of recruitment, administration and pensions of such personnel shall be in accordance with the public service and pensions law of the Central Transitional Government;

8. to establish and direct, in accordance with the relevant policy and directives of the Central Transitional Government, security and police force for maintaining the peace and security of the people;

9. to establish a judicial organ with jurisdiction to decide any dispute within the region with the exception of those matters which, because of their nature, are specifically assigned to the courts of the Central Transitional Government;

10. to be the owner of the properties of the Self-Government to acquire ownership of, and to transfer, property

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

ገጠ አውጭ አካል

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የሕግ አውጭ አካል ነው።

የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሥልጣን ባለቤትነት

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ እና ፲ እንደተጠበቁ ሆነው ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤቱ በክልሉ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሥልጣን ባለቤት ነው።

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት አመሠራረት

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት በምርጫ ሕግ መሠረት ተመርጦ በሚወከሉ አባላት ይመሠረታል።

ተጠሪነት

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤቶች ተጠሪነት ለመረጣቸው ሕዝብና ለማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት ይሆናል።

ምክር ቤቱ ልዩ ሥልጣን

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ እና ፲፪ የተደነገገው አጠቃላይ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የሚከተለው ልዩ ሥልጣን ይኖረዋል፡

- ሀ) የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ሕጎችን የማይፈረሱ የራሱን ሕግ-መንግሥትና ሌሎች ሕጎች ያወጣል፤
- ለ) ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የብሔራዊ ቤቱን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን እና የምክር ቤቱን ሊቀ መንበር፣ ምክትል ሊቀ መንበር እና ጸሐፊ ይመርጣል፤
- ሐ) የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን መቀመጫ ከተማና የሥራ ቋንቋ ይወስናል፤
- መ) የሕዝቡን ብዛትና የክልሉን ስፋት ልዩ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በወረዳና በብሔራዊ ደረጃዎች መካከል ተጨማሪ እርከኖች ያቋቁማል፤
- ሠ) የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከአገራባች ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች ጋር እንደአግባቡ በብሔራዊ ወይም በክልል ጉዳይ ይደራደራል፤ የተደረገውን ስምምነት ያጸድቃል፤
- ረ) በዚህ አዋጅ በሌሎች አንቀጾች የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው፣ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የአስፈጻሚ አካላትንና የልዩ ልዩ ተቋማትን ስራዎችንና ተግባር ይወስናል፤
- ሰ) የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ፖሊሲ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ብሔራዊ የክልላዊ የዳኝነት አካልንና የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤትን ያቋቁማል፤
- ሰ) የላይትና የቁጥጥር አካል ያቋቁማል፤
- ተ) በማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ፖሊሲ መሠረት የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ የሚያስፈልገውን የጸጥታና የፖሊስ ኃይል ያቋቁማል፤

Powers and Duties of National/Regional Council

11. Legislative Organ

The National/Regional Council is the legislative organ of a National/Regional Transitional Self-Government.

12. Repository of Overall Political Power

Subject to Articles 9 and 10 of this Proclamation, the National/Regional Council is the repository of overall political power regarding the internal affairs of the region.

13. Formation of a National/Regional Council

A National/Regional Council shall be constituted by members elected in accordance with electoral law.

14. Accountability

National/Regional Councils are accountable to the people which elected them and to the Council of Representatives of the Central Transitional Government.

15. Special Powers of the Council

1. Without prejudice to the general powers provided for under Articles 11 and 12 of this Proclamation, a National/Regional Council shall have the following special powers:

- a) to issue the constitution and other laws in conformity with the laws of the Central Transitional Government;
- b) to elect the members of the National/Regional Executive Committee, and the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary of the National/Regional Council from among its own members;
- c) to determine the seat of government and the working language of the National/Regional Transitional Self-Government;
- d) to establish additional units of hierarchy between the *wereda* and the national levels where it is found necessary taking into account the special circumstances of the size of the population and of the region;
- e) without prejudice to the powers of the Central Transitional Government to negotiate, and approve agreement concluded with adjacent National/Regional Transitional Self-Governments on national and border matters;
- f) subject to the provisions of other Articles of this Proclamation, to define the responsibilities and duties of the executive organs and the various establishments of the National/Regional Transitional Self-Government;
- g) subject to the policies of the Central Transitional Government, to establish the National/Regional Judicial Organ and the Public Prosecution Office;
- h) to establish the Audit and Control Office;
- i) to establish, in accordance with the policy of the Central Transitional Government, the security and police force necessary for the maintenance of the peace and security of the region;

- በ) የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን የግንባራና የኢኮኖሚያዊ ልማት ፕሮግራሞች ያጸድቃል ፤
- ተ) የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን የገቢ ምንጮች የሚመለከቱ ሕጎች ያወጣል ፤ የራሱን በጀት ያጸድቃል ፤
- ሐ) ለግንባራዊ አገልግሎትና ለኢኮኖሚ ልማት አስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን ያቋቁማል ፤
- ኀ) የተፈጥሮ አካባቢን ለማረጋገጥና ለመጠበቅ የሚያስችሉ ዘዴዎችን ፣ መመሪያዎችንና ስልጠናዎችን ያወጣል ፤
- ሃ) የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ጥገናን ይሾማል ፤
- ሄ) የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ዓቃቤ ሕገ ጥናትንና የአዲትና ቁጥጥር ዋና ኃላፊን ይሾማል ፤
- ለ) በብሔራዊ ክልላዊ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የቀረቡትን የመስተዳድሩን ልዩ ልዩ ተቋማት ኃላፊዎች ሹመት ያጸድቃል ፤
- ከ) በየሦስት ወሩ በሊቀመንበሩ አግካሚነት ለግዕዝ ክልላዊ የሽግግር መንግሥት ሪፖርት ያቀርባል ፤
- ፪. የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኃላፊና ምክትል ኃላፊ ሆነው ይሠራሉ።

፲፮. ስለሰብሰባ ጊዜ

የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በሦስት ወር አንድ ጊዜ ይደረጋል ።

ከፍላ ሦስት

የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

፲፯. ጠቅላላ

- ፩. የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ከፍተኛ የሕግ አስፈጻሚ አካል ነው ።
- ፪. የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ (፩) (ለ) መሠረት ከምክር ቤቱ አባላት መካከል የሚመረጡ አባላት ይኖሩታል ፤ የአባላቱም ቁጥር ከአሥራ አንድ (፲፩) የግያንስ ፣ ከአሥራ ዘጠኝ (፲፱) የማይበልጥ ይሆናል ።
- ፫. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በጋራና በግል የመስተዳድሩን መሥሪያ ቤቶች በበላይነት ይመራሉ ።
- ፬. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የግዕዝካዊ የሽግግር መንግሥት ሕጎችና ፖሊሲዎች አፈጻጸምን በሚመለከት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል ። እንዲሁም የብሔራዊ ክልላዊ ተግባሮቹን በሚመለከት ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናል ።

፲፰. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ልዩ ሥልጣንና ተግባር

- በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ፣ የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፤
- ፩. በግዕዝካዊ የሽግግር መንግሥት እና በብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የወጡ ፖሊሲዎች ፣ አዋጆች ፣ ደንቦች ፣ ዕቅዶች ፣ መመሪያዎችና ውሳኔዎች በትክክል

- ጋ) to approve the social and economic development programmes of the National/Regional Transitional Self-Government;
- ኄ) to issue laws relating to the sources of revenue of the National/Regional Transitional Self-Government; and to approve its own budget;
- ሀ) to establish establishments necessary for social and economic developments;
- መ) to issue designs, directives and strategies for development and protection of the environment;
- ነ) to appoint the judges of the National/Regional Transitional Self-Government;
- ዐ) to appoint the heads of the Public Prosecution Office and the Audit and Control Office;
- የ) to approve the appointment of the heads of various establishments of the Self-Government presented by the Chairman of the National/Regional Executive Committee;
- ቀ) to submit, through the Chairman, a report to the Central Transitional Government every three months.

2. The Chairman and the Vice-Chairman of the National/Regional Council shall be the Head and the Deputy Head of the National/Regional Executive Committee respectively.

16. Time of Meetings

Regular meetings of National/Regional Councils shall be held once every three months.

PART THREE

Powers and Duties of the Executive Committee of the National/Regional Self-Government

17 General

- 1. The National/Regional Executive Committee is the highest executive organ of the National/Regional Self-Government.
- 2. The National/Regional Executive Committee shall have members to be elected from among the members of the Council whose number shall not be less than eleven (11) and not more than nineteen (19).
- 3. Members of the Executive Committee shall be collectively and individually responsible for the overall direction of the offices of the Self-Government.
- 4. The Executive Committee shall be accountable to the Council of Ministers for the implementation of the laws and policies of the Central Transitional Government; it shall as well be accountable to the National/Regional Council concerning the discharge of National/Regional duties.

18. Special Powers and Duties of the Executive Committee
Without prejudice to Article 17 of this Proclamation, the National/Regional Executive Committee shall:

- 1. ensure the proper implementation of policies, proclamations, regulations, plans, directives and decisions of the Central Transitional Government and

- ፩ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን ልዩ ልዩ ተቋማትንና የወረዳዎችን አስተዳደር እና እንደሁኔታው የሌሎችን እርከኖች ተገባር ይመራል ፣ ያስተባብራል ፣ ይቆጣጠራል ፣
- ፪ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን የግንባራ አገልግሎቶች እና የኢኮኖሚ ልማት ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ያዘጋጃል ፣ ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ያቀርባል ፣ ቢፈቀድም ተገባራዊ ያደርጋል ፣
- ፫ የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥቱን የፋይናንስ ፖሊሲ ጠብቆ ፣ የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድሩን በጀት ያዘጋጃል ፣ ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ያቀርባል ፣ ቢፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል ፣
- ፬ በግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት አጠቃላይ ፖሊሲ መሠረት ብሔራዊ ክልላዊ ቅርፅ ቅርሶችንና ብሔራዊ ሀብትን ለማልማት ፣ ጥቅም ላይ ለማዋልና ለመጠበቅ ተገቢውን ፕሮጀት ሁሉ ያደርጋል ፣
- ፭ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተገባሮች ያከናውናል ።

ክፍል አራት

ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ፣ ም/ሊቀመንበርና አካላት

- ፩ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ፣
- ፪ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩ የሥራ መሪ ነው ፣
- ፫ የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድሩ አረ-ጉባኤ በመሆን ከግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ጋር ይገናኛል ፣
- ፬ ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት እንዲሁም ለግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠሪ ነው ።
- ፭ የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ልዩ ሥልጣንና ተገባር በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ፣ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ፣
 - ፩ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤቱን ስብሰባ ይጠራል ፣ ይመራል ፣ ሥራውን ያስተባብራል ፣
 - ፪ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን ፣
 - ሀ) የባላይ ፍ/ቤት ፕሬዚዳንት ፣
 - ለ) የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ኃላፊ ፣
 - ሐ) የአዲትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ፣ እና
 - መ) የልዩ ልዩ ተቋማት ኃላፊዎች ፣ መርጦ ለምክር ቤቱ በማቅረብ ያሾማል ።
 - ፫ የብሔራዊ ክልላዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ይመራል ፣ የልዩ ልዩ ተቋማት ሥራዎችን በበላይነት ያስተባብራል ፣ ይቆጣጠራል ፣
 - ፬ የብሔራዊ ክልላዊ ደንበኞችን ለማስጠበቅና ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር የተቋቋሙትን ብሔራዊ ክልላዊ

- 2. direct, coordinate and supervise the activities of the various establishments of the National/Regional Transitional Self-Government and the administration of the *Weredas* and other hierarchies as may be established;
- 3. prepare and submit to the National/Regional Council the social services and economic development plans and programmes of the National/Regional Transitional Self-Government; and implement same upon approval;
- 4. prepare and submit to the National/Regional Council the budget of the National/Regional Self-Government which is in conformity with the financial policy of the Central Transitional Government; and implement same upon approval;
- 5. make all appropriate efforts to develop, utilize and preserve the National/Regional heritage and natural resources of the region pursuant to the general policy guidelines of the Central Transitional Government;
- 6. perform other duties that may be assigned to it by the National/Regional Council.

PART FOUR

The Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary of the National/Regional Council

19. **General**

The Chairman of the National/Regional Council shall:

- 1. be the head of the National/Regional Transitional Self-Government;
- 2. deal with the Central Transitional Government as the spokesman of the National/Regional Transitional Self-Government;
- 3. be accountable to the National/Regional Council as well as to the Council of Ministers of the Central Transitional Government.

20. **Special Powers and Duties of the Chairman of the National/Regional Council**

Without prejudice to the provisions of Article 19 of this Proclamation, the Chairman of the National/Regional Council shall:

- 1. convene and direct the meetings of the National/Regional Council and coordinate its activities;
- 2. submit to the Council for appointment;
 - a) the President of the Superior Court;
 - b) the Head of the Public Prosecution Office;
 - c) the Head of the Audit and Control Office; and
 - d) the heads of various establishments of the National/Regional Transitional Self-Government;
- 3. direct the National/Regional Executive Committee; make an overall coordination and supervision of the activities of various establishments;
- 4. give an overall guidance to the National/Regional Security and police force established to ensure the security of the National/Regional Transitional Self-Government and to enforce the observance of law and

፩. የሠራተኛና ለስተዳደር ጉዳይ ስርዓትን በሚመለከተ የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ሠራተኞች እስተ ተዳደር ሕግና ፖሊሲ እንደተጠበቀ ሆኖ ፡ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን ሠራተኞች አቀጣጠር ፣ አመዳደብ ፣ ዝውውር ፣ ቁጥጥር ፣ ዕድገት ፣ ሥልጠና ፣ ዲስፕሊንና ሹመት በበላይ ነት ይመራል ፣ ይቆጣጠራል ፡

፪. ቻርተሩ ፣ የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ሕጎች እና ፖሊሲዎች እንዲሁም የብሔራዊ ክልላዊ ሽግግር መስተዳድር ሕጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል ፤

፫. የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሩን አጠቃላይ እንስቅቃሴ የሚመለከት ሪፖርት በየጊዜው ለብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤትና ለማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ያቀርባል ፤

፬. በብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናሉ ።

፳፩. የም/ሊቀመንበሩ ሥልጣንና ተግባር

የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ም/ሊቀመንበሩ ፡

፩. በሊቀመንበሩና በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል ፤

፪. ሊቀመንበሩ ተግባሩን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል ።

፳፪. የፀሐፊው ሥልጣንና ተግባር

የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ፀሐፊ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆን ፡

፩. የምክር ቤቱን ጽ/ቤት ያደራጃል ፤

፪. የምክር ቤቱን ሠነዶች በአግባቡ ይይዛል ፤

፫. የምክር ቤቱ ቃለ ጉባኤ በሚገባ መያዙን ያረጋግጣል ፤

፬. የጽሕፈት ሥራዎችን በኃላፊነት ይመራል ፤

፭. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል ።

ክ ፍ ል አ ም ስ ት

ስለ ዳኝነት ሥልጣን

፳፫. የዳኝነት ሥልጣን

በማንኛውም ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የዳኝነት ሥልጣን የፍርድ ቤት ብቻ ነው ።

፳፬. ፍርድ ቤቶች

በማንኛውም ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር አንድ ብሔራዊ ክልላዊ የበላይ ፍርድ ቤትና በመስተዳድሩ ምክር ቤት በሚወጣው ሕግ የሚቋቋሙ ሌሎች የበታች ፍርድ ቤቶች ይኖራሉ ።

፳፭. የመጨረሻ ውሳኔ

፩/ በሕግ ተለይተው በማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሥልጣን ክልል ሥር ከሆኑ ጉዳዮች በስተቀር ፡ ብሔራዊ ክልላዊ የበላይ ፍርድ ቤት በሌሎች በማንኛውም ጉዳዮች ላይ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል ።

3. provide without prejudice to the laws and the Central Transitional Government relating to the administration of employees and pension, in the direction and supervision regarding the employee classification, transfer, control, promotion, discipline and appointment of the employees of the National/Regional Transitional Self-Governments;

6. ensure that the Charter, the laws and policies of the Central Transitional Government as well as the regulations and directives of the National/Regional Transitional Self-Government are properly implemented;

7. submit report to the National/Regional Council of the Central Transitional Government from time to time on the overall activity of the National/Regional Transitional Self Government;

8. perform other duties that may be assigned by the National/Regional Council.

21. Powers and Duties of the Vice-Chairman

The Vice-Chairman of the National/Regional Council shall

1. perform duties that may be assigned to him by the Chairman and the Executive Committee;

2. act in place of the Chairman where the latter is in a position to discharge his duties.

22. Powers and Duties of the Secretary

The Secretary of the National/Regional Council shall be a member of the Executive Committee and shall

1. organize the Secretariat of the Council;

2. keep properly the documents of the Council;

3. ensure that the minutes of the Council are properly kept;

4. be responsible for the direction of secretarial activities;

5. perform other duties that may be assigned to him by the Executive Committee.

**PART FIVE
Judicial Jurisdiction**

23. Jurisdiction

Judicial power in any National/Regional Transitional Government shall exclusively be vested in courts.

24. Courts

In any National/Regional Transitional Self-Government there shall be one National/Regional Superior Court and other lower courts to be established by a law to be enacted by the Council of the Self-Government.

25. Finality of Decision

1. With the exception of matters specifically determined by law to be under the jurisdiction of the Superior Court of the Central Transitional Government, a decision of the National/Regional Superior Court in any case shall be final.

የሰነድ ማረጋገጫ ስር በተለየ ሁኔታ የተደነገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የብሔራዊ ክልላዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ውጣኔ በብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ሌሎች አካላት ወይም ባለሥልጣናት ወይም በማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት አካል ወይም ባለሥልጣናት እንደገና አይመረመርም።

የዳኝነት ነፃነት
የዳኝነት ተገባራቸውን በሙሉ ነፃነት ያከናውናሉ፤ ከሕግ በስተቀር በማንኛውም ሌላ ሥልጣን እይደሉም።

የዳኝነት ሂደት ቋንቋ
የዳኝነት ሂደት በብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ሥራ ቋንቋ ይካሄዳል። የሥራ ቋንቋውን ለማይችሉ ተራራዊ ወገኖች ለስተርጓሚ ይመደባላቸዋል።

የዳኝ አመራር
የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ፍርድ ቤት ዳኞች ወደረጃ በሚወጣ ሕግ መሠረት ተመርጠው ይሾጋሉ።

የዳኝ አስተዳደር
የዳኝና የዳኝነት አስተዳደር በብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት በሚወጣው ሕግ ይወሰናል።

የዳኝ ሥልጣን ክልል
ፍርድ ቤቶች የዳኝነት የሥልጣን ክልል በልዩ ሕግ ይወሰናል።

ክፍል አድስት

በለ ግብይት ሕግ መሥሪያ ቤት ኃላፊ

የግብይት ሕግ መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር
የብሔራዊ ክልላዊ ግብይት ሕግ መሥሪያ ቤት ኃላፊ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድርን ግብይት ሕግ መሥሪያ ቤት በበላይነት ይመራል፤ በሕግ ተወስኖ የሚጠበቀውን ተግባር ያከናውናል።

ክፍል አባት

በለ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ

የጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር
የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤትን በበላይነት ይመራል፤ የፋይናንስ ሕግ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በተከበረ ሥራ ላይ እንዲውሉ ተገቢውን እርምጃ ይወስናል።

ክፍል አባት

በለ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

የጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር
የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤትን በበላይነት ይመራል፤ የፋይናንስ ሕግ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በተከበረ ሥራ ላይ እንዲውሉ ተገቢውን እርምጃ ይወስናል።

ክፍል አባት

በለ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

የጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር
የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊ የብሔራዊ ክልላዊ ለጻጸትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤትን በበላይነት ይመራል፤ የፋይናንስ ሕግ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በተከበረ ሥራ ላይ እንዲውሉ ተገቢውን እርምጃ ይወስናል።

2. Without prejudice to the laws of the Central Transitional Government providing to the contrary, no judicial decision of the National/Regional courts may be reviewed or reversed by the organs or authorities of the National/Regional Transitional Self-Governments, or, of the Central Transitional Government.

26. Judicial Independence

Judges shall exercise their judicial function in complete independence; they shall be guided by no other authority than that of the law.

27. Working Language of Judicial Proceedings

Judicial proceedings shall be conducted in the working language of the National/Regional Transitional Self-Government. Interpreters shall be assigned to those parties who do not understand the working language.

28. Election of Judges

Judges of the courts of a National/Regional Transitional Self-Government shall be selected and appointed in accordance with a law to be issued thereon.

29. Judicial Administration

The administration of judges and of the judiciary shall be determined by a law to be issued by the National/Regional Council.

30. Jurisdiction of Courts

The jurisdiction of courts shall be determined by a special law.

PART SIX

The Head of the Public Prosecution Office

31. Powers and Duties of the Head of the Public Prosecution Office

The Head of the National/Regional Public Prosecution Office shall direct the Public Prosecution Office of the National/Regional Transitional Self-Government and perform duties to be specifically assigned to him by law.

32. Accountability

Without prejudice to the law to be issued by the Central Transitional Government concerning public prosecution offices, the Head of the National/Regional Public Prosecution Office shall be accountable to the National/Regional Council.

PART SEVEN

The Head of the Audit and Control Office

33. Powers and Duties of the Head of the Audit and Control Office

The Head of the National/Regional Audit and Control Office shall direct the National/Regional Audit and Control Office; and shall take appropriate measures to properly implement financial laws, regulations and directives.

34. Accountability

Without prejudice to the law to be issued by the Central Transitional Government concerning auditors, the Head of the National/Regional Audit and Control Office shall be accountable to the National/Regional Council.

ሰብሐራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች ፋይናንስና በጀት

ጭ. የፋይናንስ የገቢ ምንጮች

የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች የፋይናንስና የገቢ ምንጮች በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ (፩) እና በአንቀጽ ፲፭ (፩) (ተ) መሠረት ከቀረጥ የሚሰበሰብ ፣ ከግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የሚሰጥ ድገግና ከአገር ውስጥ የሚገኝ ብድርና ሌሎች የገቢ ምንጮች ናቸው ። ግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥትና የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች የገቢ አሰባሰብንና አጠቃቀምን በሚመለከት የሚኖራቸው ድርሻና ቅንጅት በሕግ ይወሰናል ።

ጭ. የመንግሥት እርዳታ

መሠረታዊ የማህበራዊ አገልግሎቶችንና የኢኮኖሚ ልማቶችን ግካሄድ ለማይችሉና የዕድገት ደረጃቸው በአንጻራዊ ደረጃ ለሆኑት ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች የግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት ደግሞ ያደርገላቸዋል ። ተፈላጊ የሰው ኃይል በመመደብም ይረዳል ።

ጭ. የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር በጀት

- ፩. የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር የሥራ ማስኬጃና የመዋዕለ ነዋይ ወጭ በብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት በጸደቀው የብሔራዊ ክልላዊ በጀት ላይ ላይ የተመሠረተ ይሆናል ።
- ፪. የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የበጀት ዓመት ከግዕዝላዊ የሽግግር መንግሥት የበጀት ዓመት ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ።

ምዕራፍ አራት

ሰለ ወረዳ አስተዳደር መዋቅርና ሥልጣን

ከፍል አንድ

ጠቅላላ

ጭ. መሠረታዊ የአስተዳደር እርከን

በገጠር የቀበሌ የአስተዳደር እርከንና እንዲሁም በከተማ የቀበሌና የከፍተኛ እርከን እንደተጠበቀ ሆኖ ፣ ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ወረዳ የግንኙነትም ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር መነሻ እርከን ነው ። የቀበሌና የከፍተኛ ሥልጣንና ተገባር በብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ይወሰናል ።

ጭ. የወረዳ አስተዳደር መዋቅር

- የወረዳ አስተዳደር የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል ፤
- ፩. የወረዳ ምክር ቤት ፣
- ፪. የወረዳ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፣
- ፫. የወረዳ የዳኝነት አካል ፣
- ፬. የወረዳ ዐቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ፣
- ፭. የወረዳ እዲትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ፣
- ፮. የወረዳ ጸጥታና ፖሊስ ኃይል መሥሪያ ቤት ፣

Finance and Budget of the National/Regional

Transitional Self-Government

35. *Sources of Finance*

The financial and income sources of the National/Regional Transitional Self-Government shall, in accordance with Articles 10 (1) and 15 (1) (k) of this Proclamation, be revenues collected from taxes and grants to be given by the Central Transitional Government, internal borrowing and other sources of income. The shares and coordination between the Central Transitional Government and National/Regional Transitional Self-Governments regarding the collection and utilization of revenue shall be determined by law.

36. *Government Grants*

The Central Transitional Government shall allocate grants to National/Regional Transitional Self-Governments which cannot undertake by themselves basic social services and economic development programmes due to relative underdevelopment; and shall assist them by assigning the necessary manpower.

37. *The Budget of the National/Regional Transitional Self-Government*

- 1. The operating and capital expenditures of the National/Regional Transitional Self-Government shall be based on the budget approved by the National/Regional Council.
- 2. The fiscal year of the National/Regional Transitional Self-Government shall be the same as the fiscal year of the Central Transitional Government.

CHAPTER FOUR

The Structure and Powers of the Wereda Administration

PART ONE

General

38. *Basic Administrative Hierarchy*

Without prejudice to administrative hierarchy of kebeles in rural areas as well as kebeles and Highers in urban areas, the weredas shall, for the purpose of this Proclamation, be the basic administrative hierarchy of any National/Regional Transitional Self-Government. The powers and duties of kebeles and Highers shall be determined by the National/Regional Transitional Self-Government.

39. *Structure of Wereda Administration*

The Wereda Administration shall have the following organs:

- 1. a Wereda Council;
- 2. a Wereda Executive Committee;
- 3. a Wereda Judicial Organ;
- 4. a Wereda Public Prosecution Office;
- 5. a Wereda Audit and Control Office;
- 6. a Wereda Security and Police Force Office;

የወረዳ አስተዳደር በራሱ ክልል የግንባራ ሀገራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ የልማት ዕቅዶችን ለማዘጋጀት ለመወሰንና ለማከናወን እንዲሁም የግዕዝ ከላይ የሽግግር መንግሥትና የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የሚያወጧቸውን ሕጎች ፣ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስፈልገውን ሥልጣን ይኖረዋል ።

የወረዳው አስተዳደር በግናቸውም ረገድ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች የበታች አካል ነው።

ክፍል ሁለት

የወረዳ ምክር ቤት

የወረዳው ምክር ቤት አባላት አመራረጥ

የወረዳው ምክር ቤት አባላት በወረዳው ክልል ሕዝብ በቀጥታ ይመረጣሉ ፣ ተጠሪነታቸውም ለመረጣቸው ሕዝብ ይሆናል ።

የወረዳው ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለብሔራዊ ወይም ለግብ ላለው የበላይ ምክር ቤት ይሆናል ።

የሕግ አውጭነት ሥልጣን

የወረዳው ምክር ቤት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፶ መሠረት ሕግ የግውጣት ሥልጣን ይኖረዋል ።

የወረዳ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

የወረዳው ምክር ቤት ፡

ሀ) የምክር ቤቱን ሊቀመንበር ፣ ም/ሊቀመንበር እና ጸሐፊውን እንዲሁም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል ፤

ለ) የራሱን የውስጥ ደንብና የሥራ መመሪያ ያወጣል፤

ሐ) የወረዳውን የጸጥታና የፖሊስ ኃይል ያጽዳል ፤

መ) የወረዳውን አስተዳደር የገቢ ምንጭ ይጠቁማል ፣ በጀትን ያዘጋጃል ፣ ያጸድቃል ፤

ሠ) (ጸ) የጻፍነት አካል ኃላፊን ፣

(ሀ) የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ኃላፊን ፣

(ለ) የኢዲትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት ኃላፊን ፣

(፩) የወረዳውን የጸጥታና የፖሊስ ኃይል መሥሪያ ቤት ኃላፊን ፣ መርጦ ይሾማል ።

ረ) የወረዳውን የግንባራ ሀገራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ልማት በበላይነት ይቆጣጠራል ፣ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ያጸድቃል ፣ አፈጻጸማቸውን ይቆጣጠራል ፤

ሰ) የወረዳውን ጸሐፊና ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ተግባርን ኃላፊነት ይወስናል ።

የወረዳው ምክር ቤት ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኃላፊና ምክትል ኃላፊ ሆነው ይሠራሉ ።

ሰለስተኛ ጊዜ

የወረዳው ምክር ቤት መደበኛ ሰለስተኛ በሦስት ወር እንደ ጊዜ ያደርጋል ።

1. The Wereda Administration shall have all the powers necessary to prepare, determine and implement within its own areas plans concerning social services and economic development; as well as to implement laws, polices and directives of the Central Transitional Government and the National/Regional Transitional Self-Government.

2. The Wereda Administration shall, in every aspect, be a subordinate organ of the National/Regional Transitional Self-Government.

PART TWO

The Wereda Council

41. Election of Members of the Wereda Council

1. Members of the Wereda Council shall be directly elected by the people of the Wereda. They shall be accountable to the people which elected them.

2. The Wereda Council shall be accountable to the National or other appropriate superordinate Council.

42. Legislative Power

The Wereda Council shall have legislative powers in accordance with Article 40 of this Proclamation.

43. Powers and Duties of the Wereda Council

1. The Wereda Council shall:

a) elect the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary of the Council as well as members of the Executive Committee;

b) issue its own rules of procedure and work directives;

c) establish the Security and the Police Force of the Wereda;

d) identify the source of income of the Wereda Administration; prepare and approve the budget of the Wereda Administration;

e) select and appoint the:

(1) Head of the Wereda Judicial Organ;

(2) Head of the Wereda Public Prosecution Office;

(3) Head of the Wereda Audit and Control Office;

(4) Head of the Wereda Security and Police Force;

f) oversee the social services and economic development of the Wereda; approve plans and programmes and supervise their implementation;

g) determine the duties and responsibilities of the Secretary of the Wereda and the various committees thereof.

44. Time of Meetings

The ordinary meetings of the Wereda Council shall be held once in three months.

ለአወረዳ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

The Executive Committee of the Wereda

ጋ፩. ጠቅላላ

- ፩. የወረዳው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከምክር ቤት አባላት መካከል የሚመረጡ ሊቀመንበሩን ፣ ም/ሊቀ መበሩንና ጸሐፊውን ጨምሮ ቁጥራቸው ከዘጠኝ (ዘ) የማያንስ ፣ ከአሥራ አምስት (፲፮) የማይበልጥ አባላት የሚገኙበት አካል ይሆናል ።
- ፪. የወረዳው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የወረዳው የሕግ አስፈጻሚ አካል ነው ።
- ፫. የወረዳ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለወረዳው ምክር ቤትና ለመስተዳድሩ የበላይ አካላት ተጠሪ ነው ።
- ፬. የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በጋራና በገላ የወረዳ አስተዳደሩን ማራከቻ በበላይነት ይመራሉ ።

ጋ፯. የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተገባር

- ፩. የግዕዝግብ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት ፣ የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድርና የወረዳው አስተዳደር ሕጎች ፣ ደንቦች ፣ ፖሊሲዎች ፣ መመሪያዎች ፣ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ሥራ ላይ ለገዲ ውሉ ያደርጋል ።
- ፪. የተፈጥሮ አካባቢን ይጠብቃል ፣ ያለግል ፣ ይገዝባል ።
- ፫. በግዕዝግብ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት ፣ የብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ፣ ፖሊሲና መመሪያ መሠረት የወረዳውን ቅርሳ ቅርስና የተፈጥሮ ሀብት ለግልግትና ሥራ ላይ ለግዋል አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ ይወስዳል ።
- ፬. የወረዳውን ሰላምና ፀጥታ ይጠብቃል ።
- ፭. በወረዳው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተገባሮች ያከናውናል ።

ጋ፺. የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሥልጣንና ተገባር

- ፩. የወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት እና ለበላይ የመስተዳድር አካላት ሆኖ ፣
- ፪. የወረዳው አስተዳደር ኃላፊና ተጠሪ ይሆናል ።
- ፫. የወረዳውን ምክር ቤትና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባዎች ይመራል ።
- ፬. የወረዳውን የጸጥታና የፖሊስ ኃይል በበላይነት ይመራል ።
- ፭. በግዕዝግብ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት ፣ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር ሕጎች ፣ ፖሊሲዎች ፣ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች እንዲሁም መመሪያዎች በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል ።
- ፮. ለወረዳው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፣ ለወረዳው ምክር ቤትና ለበላይ የመስተዳድሩ አካላት በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባል ።

45. General

- 1. The Wereda Executive Committee shall be comprised of members to be elected from among the members of the Wereda Council whose number shall not be less than nine (9) and not more than fifteen (15) including the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary.
- 2. The Wereda Executive Committee shall be the executive organ of the Wereda.
- 3. The Wereda Executive Committee shall be accountable to the Wereda Council and to be the executive organ of the Self-Government.
- 4. Members of the Wereda Executive Committee shall collectively and individually provide an overall guidance to the offices of the Wereda Administration.

46. Powers and Duties of the Wereda Executive Committee

- The Wereda Executive Committee shall:
- 1. cause the implementation of the laws, policies, directives, plans and programmes of the Council of Representatives of the Central Transitional Government, the National/Regional Transitional Government and of the Wereda Administration;
 - 2. preserve, develop and tend the natural resources of the Wereda;
 - 3. take all the necessary measures to develop and use the heritage and the natural resources of the Wereda in accordance with the policy and programme of the Council of Representatives of the Central Transitional Government and of the National Council;
 - 4. maintain the peace and security of the Wereda;
 - 5. perform other duties that maybe assigned to it by the Wereda Council.

47. Powers and Duties of the Chairman of the Wereda Executive Committee

- The Chairman of the Wereda Executive Committee shall be accountable to the Wereda Council and to the Self-Government organs and shall:
- 1. be responsible for the Wereda Administration;
 - 2. preside over the meeting of the Wereda Executive Committee;
 - 3. provide an overall guidance to the Wereda Administration and Police Force;
 - 4. ensure that laws, policies, plans and programmes as well as directives of the Council of Representatives of the Central Transitional Government and the National/Regional Transitional Self-Government are implemented;
 - 5. submit report from time to time to the Wereda Executive Committee, the Wereda Council and the Self-Government organs.

- ፤ የወረዳውን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ልዩ ልዩ ተቋማትን ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ ያስተባባራል፤
- ፤ የወረዳውን የማህበራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ለግት ፕሮግራሞች (ዕቅዶች) አዘጋጅቶ ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤
- ፤ በወረዳው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

የወረዳው ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

- የወረዳው ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር ፡
- ፤ ለቀመንበሩ በግይድናብት ጊዜ ተከቶ ይሠራል፤
 - ፤ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው እና ለቀመንበሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

የወረዳው ምክር ቤት ጸሐፊ ሥልጣንና ተግባር

- የወረዳው ምክር ቤት ጸሐፊ የወረዳውን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆን ፡
- ፤ የምክር ቤቱን ጽ/ቤት ያደራጃል።
 - ፤ የምክር ቤቱን ሰነዶች በአገባቡ ይይዛል፤
 - ፤ የምክር ቤቱ ቃለ ጉባኤ በሚገባ መያዙን ያረጋግጣል፤
 - ፤ የጸሐፊነት ሥራዎችን በኃላፊነት ይመራል፤
 - ፤ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

የወረዳው የዳኝነት አካል

- ፤ ስለዳኝነት አስተዳደር የማዕከላዊው የሽግግር መንግሥት በሚያወጣው ሕግ የሚደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የወረዳው የዳኝነት አካል የብሔራዊ ክልላዊ ዳኝነት አካል የበታች ነው።
- ፤ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፯—፴ የተደነገጉት ሁሉ ለወረዳው የዳኝነት አካል ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

የወረዳው የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት

- ፤ የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት፣ ለዐቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት የሚያወጣው ሕግ እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳው የዓቃቤ ሕግ መ/ቤት የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት የበታች አካል ነው።
- ፤ የወረዳው የዓቃቤ ሕግ መ/ቤት በሕግ ተወስኖ የሚሰጠውን ተግባር ያከናውናል።

የወረዳው የአዲትና ቁጥጥር መ/ቤት

- የወረዳው የአዲትና ቁጥጥር መ/ቤት ፡
- ፤ የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት የተወካዮች ምክር ቤት፣ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድር የአዲትና ቁጥጥር መሥሪያ ቤት የበታች አካል ነው።
 - ፤ በፋይናንስ ሕጎች፣ ደንቦች፣ ትዕዛዞችና መመሪያዎች መሠረት ተግባሮቹን ያከናውናል።

ምዕራፍ አምስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

- 6. direct, supervise, follow up, coordinate the Wereda Executive Committee and the various establishments of the Wereda;
- 7. prepare and submit to the Wereda Council the social service and economic development programmes (plans) of the Wereda;
- 8. perform other duties that may be assigned to him by the Wereda Council.

48. Powers and Duties of the Vice-Chairman of the Wereda Executive Committee

- The Vice-Chairman of the Wereda Executive Committee shall:
- 1. act as Chairman in the absence of the latter;
 - 2. perform other duties that may be assigned to him by the Wereda Executive Committee and the Chairman.

49. Powers and Duties of the Secretary of the Wereda Council

- The Secretary of the Wereda Council shall be a member of the Wereda Executive Committee and shall:
- 1. organize the Secretariat of the Council;
 - 2. keep properly the documents of the Council;
 - 3. ensure that the minutes of the Council are properly kept;
 - 4. be responsible for the direction of secretarial activities;
 - 5. perform other duties that may be assigned to him by the Executive Committee.

50. The Wereda Judicial Organ

- 1. Without prejudice to the laws to be issued on judicial administration by the Central Transitional Government, the judicial organ of the Wereda shall be the subordinate judicial organ of the National/Regional Self-Government.
- 2. The provisions of Articles 26-30 of this Proclamation shall be applicable to the judicial organ of the Wereda.

51. The Wereda Public Prosecution Office

- 1. Without prejudice to the law to be issued by the Central Transitional Government concerning public prosecution offices, the Wereda Public Prosecution Office shall be the subordinate office of the Public Prosecution Office of the National/Regional Transitional Self-Government.
- 2. The Public Prosecution Office of the Wereda shall perform duties to be specifically assigned to it by law.

52. The Wereda Audit and Control Office

- The Wereda Audit and Control Office shall:
- 1. be the subordinate organ of the Audit and Control Office of the Council of Representatives of the Central Transitional Government and of the National/Regional Transitional Self-Government.
 - 2. carry out its duties in accordance with financial laws, regulations, orders and directives.

CHAPTER FIVE
Miscellaneous Provisions

53. Allocation of Budget

The Central Transitional Government shall allocate appropriate budget to National/Regional Self-Governments for the transition period in order that they begin their activities immediately.

የሸግግር ለመዳደሩ
የማዕከላዊ የሽግግር መንግሥት ብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮች በአፋጣኝ ሥራቸውን ይጀምሩ ማድረግ ለሽግግሩ ወቅት ተገቢውን በጀት ይመድባል።

፳፮. የመተባበር ገዴታ

ይህን አዋጅ ሥራ ላይ በገጥሞ ረገድ ግንኙነት የመንግሥት መሥሪያ ቤት ፣ የብሔራዊ ነፃነት ግንባር እና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ቡድኖች ወይም የግል ድርጅቶች እና ገለበጦች የመተባበር ገዴታ አለባቸው ።

፳፯. ቅጣት

ይህን አዋጅ የተላለፈ ወይም ሥራ ላይ እንዳይውል ያሰናከለ ግንኙነት ሰው አገባብ ባለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣል ።

፳፰. ከሌሎች ሕጎች ጋር ስላለው ትራኔ

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ግንኙነት ሕግ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም ።

፳፱. አዋጁ የሚጻፍበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጻፍ ይሆናል ።

አዲስ አበባ ጥር ፩ ቀን ፲፱፻፳፯ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ፕሬዚዳንት

በብርሃንና ሰላም ግተጊያ በት ታተመ
BERHANENA SELAM PRINTING PRESS

54. Duty to Cooperate

Any government office, national liberation front or political organizations or groups or private organs or individuals shall have the duty to cooperate with to the implementation of this Proclamation.

55. Penalty

Whoever violates or obstructs the implementation of this Proclamation shall be punishable in accordance with relevant criminal law.

56. Conflict with Other Laws

Any law which is inconsistent with this Proclamation shall not apply to matters provided for in this Proclamation.

57. Effective Date

This Proclamation shall come into force on the date of its publication in the Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 14th day of January, 1991.

MELES ZENAWI
PRESIDENT OF THE TRANSITIONAL
GOVERNMENT OF ETHIOPIA